

የከረከት ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።
በደግሞ የከረከት ገረቤቶች ስለሆኑት ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

I enter a dark room full of Shadows, each one as dark as the bottom of a soul

But despite this darkness, there is a faint glint

The Shadows start talking

የቆይታ የሆኑ ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

Truly the path of the Struggle, was the Righteous One, but now?

ከዚህ በፊት የቆይታ ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

As the Narodnya congregate; the Fit have to be separated; from the Unfit

የቆይታ ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

Narodnya, Narodnya, Narodnya

As the word echoes, the Shadows dissipate, and I see a door that wasn't there

I enter a room full of Monsters, each one bloodied and bloodthirsty

Yet, out of their savagery and ferocity, there is a clear purpose

Out of their maws, strangled words emerge

ከዚህ በፊት የቆይታ ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

In fact; the Flow cannot be stopped; the Flow is Everywhere

የቆይታ ገረቤቶች ስለሆኑት ገረቤቶች ሆኖ ስለሆነው ሁሉም ለህይወታችን ሆኖ ቆይቷል።

Through the atonement; and scarification; Viraj will be spilt and blessed

ግራም ግራም ግራም

Viraj, Viraj, Viraj

As the beasts tear each other apart, I hear a door that opens loudly

I enter a room full of Lights, each one radiating despite the darkness around

Still, their radiance could not hide the exuberance of their jewels and gold

From the bottom of their minds I sense a meaning

